



ፋኖ

ጥር 14 ቀን 2011 ዓም

ለኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ

ከአሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት

የተሠጠ የድጋፍ መግለጫ፤

ትውልድ ያልፋል፣ ትውልድ ይመጣል፣ ታሪክ ሁሉንም እንደየ አመጣጣቸው ይመዘግባል። ሰው ከብርና ዝናን ይወዳል፣ አባቶቻችን ተዋርዶ በልቶ ከማደር ከብርን ጠብቆ ጦም ማደር ይሻላል ይላሉ፤ መኩራት በአገር መሆኑን እኛ ኢትዮጵያውያን በከብር የምናዘወትረው ሐቅ ነው። አገራችንን ላለማሰደፈር አባቶቻችን መስዋዕትና ገድል በቀመር ለማስቀምጥ ያስቸግራል። እያንዳንዱ ስንዝር መሬት ሕይወት የተገበረባት መሆኑን የታሪክ ምሁራን የሚያረጋግጡት ነው፤ አባቶቻችን ትተውልን ያለፉት አገራችንና ቅርሶቿን ነው። ተገዢነትንና ባሪነትን አልተውልንም።

ኢትዮጵያችን ከዓለም አገሮች ቅኝ ግዛት እንዳልተያዘች ሁሉ ገናና በነበረች ጊዜ የሌላውን አገር መብት ደፍራ ቅኝ ግዛት እንዳልያዘች የዓለም ሕዝብ ይመሠክራል። ስለሆነ ዓለም ኢትዮጵያን የሚያውቃት የራሷን ሕግ ለሰው ያልሠጠች የሌላውንም አገር ሕግ ያልተቀበለች ብቸኛ የዓለም አገር መሆኗን ነው።

ኢትዮጵያ በዓዲያ የጦር ሜዳ የሠራችው አኩሪ ገድል የዓለም ታሪክ እንዲለወጥ አድርጓል፤ የአባቶቻችን ጀግንነትና ገድል እንደውሰጥ እግር ቁሶል የለበለባቸው ከሩቅ ያሰፈሰፉት ጠላቶቻችን እና ከቅርብ ያደፈጡ የጎረቤት ተስፋፊዎች ቀዳዳ መግቢያ ያገኙት በእናት አገር ጡት ነካሽ ወያኔዎች አገዛዝ ዘመን ስለሆነ የዘመናት በቀላቸውን በኢትዮጵያውያኖች ላይ ለመወጣት ቃጥተዋል፤ ከፊሉ ተሳክቶላቸው ጉዳት ፈፀመውብናል፤ የወያኔ ዋናው እቅድ ኢትዮጵያውያንን በዘርና በጎሳ በመከፋፈል አንድነቷ ጠፍቶ የጠላቶቻችን የዘመናት ውርደት እንዲፋቅ ነበር፤ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆቿ ይህ ወርደት በአገራችን ላይ ደርሶ ከማየት ሞትን መርጠው ወደ ዱር ከገቡት መካከል አንደኛው ዛሬ በታላቅ ከብር የምናነሳው

ኢሕአግ አንዱ ነው። ከዱር ወደ ጎረቤት በመዝለቅ ራሱን አደርጅቶ በደሙ የተጎናጸፈውን ኢትዮጵያሕዝብ ሲያበስርትልቅ ኩራት ሊሰማው ይገባል።

ከጥናት ክፍላቸን ያገኘነው መረጃ እንደሚጠቁመን እሕአግ አንግቦ የተነሣው መፈክር አገሬ ተደፍራና ኢትዮጵያውያን ተረግጠው ሲኖሩ ከማየት ሞቴን እመርጣለሁ በማለት ነው።

ኢትዮጵያውያን ለመከፋፈል ውርደት የተጋለጡት በወያኔ የከፋፍለህ ግዛ መርህ መሠረት እንደሆነ ኢትዮጵያዊ ያውቃል፤ በመሆኑም ኢትዮጵያውያን ፀረ ወያኔ ትግል ያቋረጡበት ግዜ የለም። ይህ የወያኔ እርኩስ ዓላማ የመከነው በኢሕአግ ጀግኖች እና በውድ ኢትዮጵያውያን አካል ጉዳትና የሕይወት መስዋዕትነት መሆኑን ድርጅቶቻችን በጽኑ ያረጋግጣሉ። በተለይ ብቸኛው የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ ለኢሕአግ አድናቆት ከመግለጽም አልፎ ኢሕአግ ወያኔ ቅስመ ተሰብሮ አሁን ከተወሸቀበት ከትግራይ ዋሻ እንዲከተት የማድረጋቸው ድል ለተቃዋሚዎች ብቻ ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያን ወዳድ ሕዝባችን ጭምር መሆኑን ለኢሕአግ አባሎች ልናበስር እንወዳለን።

ወያኔ በኢሕአግ መራራ ትግል ጥንብ እርኩሱ ወጥቶ መቀበሪያውን በትግራይ ገጣጣ መሬት ሲጠባበቅ ኢሕ አግ ፀሐይ እየሞቀው ጉባዔውን ማካሄዱ ድርጅቶቻችን በደስታ {ድል ለአርበኞች} በማለት ደስታችንን በኩራት እንገልጻለን። ከዚህ ጋር በማያያዝ የኢሕአደግ መቃብርን ለማጣደፍ ኢሕአግ ለሚያደርገው ትግል ቁሳዊም ሆነ ሥነ ልቦናዊ ድጋፍ ለሚደረግ ዝግጁ መሆናችንን በሙሉ እናረጋግጣልን ።

አንድነታችን ለዘላለም ተከብሮ ይኖራል !!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!



ENPNP.INFO

ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY